

ፍርድ ዘገቤ

በውነት በውነት እጅግ ተበላጭቼ ነው ይህችን ጦማር የምጽፍለችሁ። መቼም አንድ ሁለት አንባቢ አለጣም። ዘመኑ የማነብነብና የመቀወስ እንድ የማንበብ እንዳልሆነ አውቃለሁና ከኔ ይውጣ በሚል ነው የምጫጭረው። ግን ግን ጊዜ ሲያረጅ እንዴት እንደሚያስጠላ የገባኝ ካለፉት ሦስት ዓመታት ወዲህ ነው።

ከደቂቃዎች በፊት ሦስት ዓደኛዎች ስለወቅቱ ትኩሳት አያወራን ነበር። አንደኛችን አንድ ዜና አነሳን። “ትግራይዎች በባሌም ይምጡ በባሌ በማንነታቸው ምክንያት እየተያዙ ወደ አሥር ቤት ይጋዛሉ” የሚል ነው ዜናው። እኔ በዚህ ዜና መከፋቴን ልገልጽ አልኩና ምን እንደነካኝ ሳለውቅ “እሰይ! እንኳን ታሰሩ! እንኳንም አማራና ትግራይ በየተራ የቁም ስቅለቸውን አዩ! የመለያየት ዋጋው፣ የመከፋፈል ዕዳው እንደዚህ በየተራ መበለት መሆኑን ማወቅ ነበረባቸው። ይሄኔ አንድ ቢሆኑ ኖሮ ማንም በየተራ እየተነሣ አይጫወትባቸውም ነበር። የሥራቸውን ነው ያገኙት። በተለይ ትግራይዎቹ አማራ እንደዚያ ፍዳውን ሲበላ ዝም ማለታቸው ትክክል እንዳልነበር አሁን ይረዳሉ። በቀጣይዎች ሰብከት እየተታለሉና በትናንሽ ጥቅሞች እየተደለሉ ለዚህ መጨረሻ ተዳረጉ፤ አንድ ቢሆኑ ኖሮ ግን... እሰይ!...” በማለት ብሶቼን ዘረገፍኩ። አውነቱን ነው።

ሌላ ሌላውን የሀገር ጉዳይ አገባደን ወደኮቪድ ገባን። በኮቪድ ሀገራችን እየታወቀች መጥታለች። ዓለም አቀፍ ደረጃዋ ከመቶ ምናምንኛ አሁን ወደ 61ኛ ወርዳለች ወይም ወጥታለች። ጠለታችን ግብጽ ከላይ ወርዳ 68ኛ ስትደርስ እኛ በሚች ባይሆንም በተጠቂ ብዛት በተለይ ወደነአሜሪካና ህንድ ለመድረስ ሽቅብ እየተወጠጠና ነው። ጣጣችን በዝታል። እነሽመልሰና አቢይ በሽኔያቸው በዚያ በኩል ያርዱናል፤ በዚህኛው በኩል ደግሞ ኮሮናና ከኮሮና የከፉ የግል ሆስፒታሎች ባልተወለደ አንጀታቸው ይከታትፋናል። በዚህም ብቻ በበቃን። ስግብግብ ነጋዴዎች የፈጠሩት የኑሮ ውድነት አንድ ኪሎ ቅቤ ብር 600፣ አንድ መደብ ቅርጫ ብር 6000፣ አንድ ሊትር ዘይት ብር 120፣ አንድ ኩንታል ነጭ ጤፍ ብር 5500፣ አንድ ኪሎ ብርቱካን ብር 150፣ አንድ ኪሎ አምፖል ማነው አፕል ብር 250 . . . ገብቶብን “ደህና ደመወዝ አለቸው” የምንባለው የአሥርና የአሥራ አምስት ሽህ ብር ደሞዝተኞች ሳንቀር ምኑን እምን እንደምናደርገው ጠፍቶን ግራ ተጋብተናል። አስፈሪው ድርቅና ርህብ፣ የአህዲድ ሾኔ ገጅራ፣ የመንግሥት-የለሽነት ስሜት የሚፈጥረው ድቅድቅ ጨለማ፣ የነገሠው ሥርዓተ አልበኝነትና ሙሰና . . . ከተነሣላ መነሻየን ያስተኛልና ይቅር።

ድሃውን እንተወው። ኮቪድ ይቅርና ርህብ ከቤቱ ወይም ከበረንዳው አልፎ ሳያደርገውና በምን እንደሞተ እንኳን ሳይታወቅ ይገለገላል - እሰይ! ገንዘብ ያለው አንድ ሰው በኮቪድ ሲያዝ ግን በተለይ ለግል ሀኪሞችና ለህክምና ማዕከላት ሠርግና ምለሽ ነው - እነሱ አኮ ኮቪድ ቀርቶ ጉንፋንም የሚይዩዋቸው አይመስላቸውም እናንተው! ስንቱ የህክምና ዶክተር በዚህ በሽታ መሞቱን ይረሳሉ፤ ታካሚዎቹን ከ50 ሜትር ርቀት ወዲህ የማያናግረው የቆዳ ስፔሻሊስቱ ሎሬት ጥበብ በዚህ ልክፍት መሰናበቱን እንኳ ዘንግተዋል። ግዴላችሁም የነዚህና የፖለቲከኞች ሆድ ይመርመርልን! በህክምናም በሉት በፖለቲካ በሁሉም መስክ የሙያ ሥነ ምግባርና የሞራል ዕሜቶች ሙልጭ ብለው ታጥበው ገደል በመግባታቸው ለሰው ማዘንና ለመጻፍ የማትመቸው በመጀመሪያ ዕርዳታነት የምትታወቀዋ የከንፈር ድምጽ ራሷ እየጠፋ ነው።

ተመልከት - ሲሆን በነፃ ያ ባይቻል ደግሞ በጥቂት ብሮች (10 ወይ 20 ወይ 50) መደረግ የነበረበት የኮቪድ ምርመራ በግሎቹ በትንሹ 1500 ብር ነው። በመንግሥት ሀኪም ቤት በሃምሳ ብር ገደማ የምትወጋት አንዲት በስም የነገሩኝ በመርፌ የምትወሰድ ብልቃጥ መድሐኒት በግሎቹ ብር 5000 ናት። በአፍንጫህ ለሚለኮስልህ ኦክስጂንና ቬንቲሌተር የሚከፈለው ደግሞ ሊሰሙት ይሰቀጥጣል - አየሩን እነሱ ቢፈጥሩትም ሥጋህን ካናካቴው ይበሉታል ማለት ነው። አንድ አዳር ለመቆየት የምትከፍለው ሒሣብ ሸራተን አዲስ ከሚያስከፍለው ዕጥፍ ድርብ ነው። ዳንክም አልዳንክም ወደ አንድ ሚሊዮን የሚጠጋ ብር ምናልባትም ከዚያም የበለጠ ይገሸገሉህና ለማገገም ወደቤትህ ትመለሳለህ ወይም ዕድልህ ካላማረ “ሒሣብ ዘግታችሁ ራሳችሁን ውሰዱ” ሊባልልህም ይችላል። ኢትዮጵያውያን በቁም ሞተናል። ፖለቲካው ላይ ፊጥ አያልን እነአቢይን እንወቅሳለን እንጂ በየደረጃው ከሞትንና ከሃይማኖትም ከሞራልም ከባህልም ካፈነገጥን ቆየን። “ትንቢቱ ይፈጸም ዘንድ . . .” በሚለው ነባር ቃል መጽናናታችን በጄን እንጂ በርግጥም አልቆልናል።

ለመሆኑ አንድ የግል ሆስፒታል ይህን ያህል ለገንዘብ የሚዋደቀው የራሱ ሰዎችና ቤተሰቦች በሽታ አይነካቸውም ማለት ይሆን? የሚያጠራቅመው ገንዘብ ከሞትና ከበሽታ እንዲሁም ከአርጅናና

ከአእምሮአዊ ሰላም ማጣት ያደነው ይሆን? ሰው በሰው እንዲህ መጨከንን፣ የሙያ ቃል ኪዳንን በልቶ እስከዚህ ዐውሬ መሆንን ምን አመጣብን? ሰው እንዴት በበሽታ ያተርፋል? ተማረ ተመራመረ የተባለ ዘመናዊ ሰው እንዴት በድሆች ደም ይነግዳል? በርግጥም ወዴት እየሄደን ነው? በዚህ በሽታ ባይያዝና ባይሞት በሌላ አደጋና በሌላ አጋጣሚ መሞትም አኮ አለ። እባካችሁ እንደሰው እናሰብ። ሰው ሰው እንሸተት እንጂ!

የመንግሥትን በድህነት የመነገድ ወያኔያዊ ቅርስ በስፋት ለነሳ ፈልጌ ነበር። ግን ለሳድረው። መንግሥት ድሆችን በምግብ ዘይትና በማትረባ የውሎ አበል አያታለለ ለምርጫና ተቃዋሚዎቹን ለሚያብጠለጥሉ ሰላማዊ ሰልፎች እንደሚያዘጋጃቸው ይታወቃል (አደራችሁን “ተንኮለኛ ነህ/ነበርከ” እንዳትሉኝ። ሁለተኛ ደረጃ ተማሪ ሳለሁ አንዱን ሰካራም የነበረ የት/ቤቱን ዘበኛ በስሙኒ ሁለት ብርሌ ጠጅ ከጓደኞቹ ጋር እንገዛለትና እንዲሳደብልን የምንፈልገውን ሰው አሳይተነው እየተከተለ በሰድብ ያጥረገርግልን ነበር . . . )። ይህ አሁን የምናየው የአቢይ መንግሥት “አባብ የወጣበትን ጉድጓድ አይረሳም” እንዲሉ ነውና እንዲያውም ከትህነግም ብሶ ድሆችንና እነአገኘሁ ተሻገርን የመሳሰሉ የአእምሮ ዘገምተኞችን በዳቦና በሰካራ አያታለለ የሚጠላቸውን እንዲሳደቡለትና እንዲገድሉለትም በማድረግ የሥልጣን ማራዘሚያ እያደረጋቸው ይገኛል። አእምሮ ወደ ሆድ ወርዶ ሲደበቅ ሆድ አናት ላይ ወጥቶ ያናፋላል። ያኔ አያ አገኘሁ ተሻገር ያን ማስጠሎ ፊቱን ከፍ ዝቅ እያደረገ ከትከሻውም እየተወረገረገና ወገቡን እየሰበቀ ለመለስ ጀግንነትና ምሁርነት በአደባባይ እንደሰበከው ሁሉ ዛሬም ለአቢይ አህመድ “ብስለትና የአመራር ብቃት” በአደባባይ ሳይውረገረግለት አይቀርም። ይህን ዘመን ማየት ሳይኖርባችሁ እንድታዩት ግን የተፈረደባችሁ የኔ ቢጤዎች እግዜር ይሁናችሁ። እንጂ ይህ ዘመን ብዙ ዝግንትል ነገር እያሳየን ነው፤ በየአምነታችን አጥብቀን ካልጸለይን ደግሞ የነገው ባይበልጥ። እግዚአብሔር መሐሪ አምላክ ነውና መዓቱን ያብርድልን።

እንደውነቱ ከሆነ በገንዘብም ይሁን በአእምሮ ድሃ የሆነ ሰው ለኑሮው ይሸነፋል - በአብዛኛው። ከዚህ አንጻር በሚያገኛት ድርጎ ተደልለው ለመንግሥት የሚያጎበድዱ ድሆች ሀገራቸውን መበደላቸው ግልጽ ቢሆንም ዋናውን ጥፋት የሚወስደው ግን መንግሥት ተብዬው መሆኑ ልብ ሊባል ይገባል። የግል ሀኪም ቤቶችም ሃይ ባይ ስለሌላቸው የድሆችንም የሀብታሞችንም ገንዘብ አላግባብ እየዘረፉ ነገ ትተውት ለሚሄዱት የድንጋይና የሰሚንቶ ቁልል ለሕንጻ አያዋሉት ይገኛሉ - በአንድ የሰድስትና የሰባት ሬክተር ስኬል የመሬት ርዕደት የዶግ ዐመድ ሊሆን የሚችል የሕንጻ ግንባታ ውድድሩና ፉክክሩ ጦኋል። አእምሮ እየጨጨ ሆድ በሚፋፋባት ሀገር እንዲህ ያለ አሳዛኝ ክስተት ማየት እጅግ ያማል። የመንግሥትም የግል ሀኪም ቤቶችም ኩነኔ እየገቡ ነው። ይህም ትልቅ ነውር ነው፤ ወንጀልም ነው። ኃጢአትና ኢሰብአዊነትም ነው። በስማም . . . በስንቱ ነው ግን የተገረምነው ማለቱ የተረገምነው!!